



Inova Cares Clinic for Families (ICCF) የተለያዩ ባህሎች ባለቤት ለሆነው ሰሜናዊ ሸርጅንያ ማህበረሰብ መጠነ ሰፊ የሆነ የአንደኛ ደረጃ ህክምና አገልግሎት ያቀርባል። የክሊኒካችን አገልግሎት Medicaid፣ FAMIS ወይ Inova ፋይናንስ ድጋፍ ፕሮግራም ብቁ ለሆኑና ዋስትና ለሌላቸው ታካሚዎች የህክምና ቤት ነው።

### ICCF አገልግሎት የሚያካትተው

- የጤና እንክብካቤ ለአዋቂዎች
  - ቋሚ የአካል ምርመራ እና በሂደት ውስጥ ያለ የጤና ማስቀጠል (ምሳሌ መደበኛ የላቦራቶሪ ምርመራ፣ የመድሃኒት መሙላት፣ የጤና ምርመራ፣ ክትባት መስጠት)
  - በሽታን ለመከላከል ትምህርት እና የምክር አገልግሎቶች መስጠት
  - የደዌ በሽታ ክትትል (ለምሳሌ የስኳር በሽታ)
  - ወደ ስፔሻሊስት ከፍተኛ ህክምና መስጫ ቦታን ለዝግጁ መዘጋጀት
  - የነርስ ጉዳይ ማነጅመንት
  - የባህሪ ጤና አስተዳደር (ምሳሌ ጭንቀት፣ መረበሽ)
- ለህፃናት የጤና እንክብካቤ፡\*
  - የህፃናት ጤንነት ህክምና
  - በሽታ ህክምና
  - ትምህርት ቤትና ስፖርታዊ አካላዊ እንቅስቃሴ
  - አዲስ ተወልደው ከሆስፒታል ለሚወጡ ታካሚዎች ቢሉርቢን ምርመራ ለማካሄድ የቤት ምርመራ
  - የህፃናት ኢሙናይዜሽን (አሁን ባለው የአሜሪካ የህፃናት ህክምና መመሪያ በሚያስቀምጠው መሰረት)
- Medicaid ፋይናንሳዊ ድጋፍ (charity care) የአመልካቾች ድጋፍ

### ብቁነት

ክሊኒካችን የሚከተሉትን እቅዶችና ክፍያዎች ዓይነት ይቀበላል፡

- Medicaid
- Kaiser እቅድ ውጪ Medicaid MCO
- FAMIS እቅዶች
- በሂደት ላይ ያለ Medicaid (ማመልከቻው መግባትና መፅደቅ አለበት)
- Inova ፋይናንስ ድጋፍ ፕሮግራም (ማመልከቻ መግባትና ተቀባይነት ማግኘት አለበት)
- ራስዎ የሚከፍሉት

### Medicaid እንዲሁም Charity Care ምዝገባ

ከጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብ አጋሮቻችን ጋር በቅርበት በመስራት ቡድናችን ለ Medicaid ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች በምዝገባ ማመልከቻ ሂደት ድጋፍ ያደርጋሉ። ለ Medicaid ብቁ ላልሆኑ ታካሚዎች የበጎ ፈቃድ ስራ እንክብካቤ በተመለከተ ከታካሚዎቻችን ጋር እንወያያለን።

በየትኛውም ምድብ ውስጥ የማይመደቡ ክሊኒክ ታካሚዎች ራሳቸው ለመክፈል ሊመርጡ ይችላሉ።

አባዎትን ስለ ብቁነት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ አንዱ ክሊኒክ ይደውሉ።

\* አባዎትን አገልግሎት እንደሚሰጥ ለማወቅ ይደውሉ፣ ምክንያቱም ይህ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ላይኖር ስለሚችል።

**በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (Frequently Asked Questions (FAQs))**

**በ ICCF እንዴት ህክምና ማግኘት እችላለሁ?**

የአዋቂዎች ጤንነት ወይ የህፃናት ጤንነት የመጀመርያ ምረመራ ለማድረግ ቀጠሮ ይያዙ። Medicaid ወይ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ማመልከት ከፈለጉ፣ እባክዎትን ከህክምና ቀጠሮዎ አንድ ሰዓት በፊት አስፈላጊ የሆነው ወረቀት ይዘው በመገኘት ከብቁነት ስራተኛዎ ጋር ይገናኙ።

**ታካሚ ከሆንኩኝ በኋላ ቀጠሮ በምን መልኩ መያዝ እችላለሁ?**

እባክዎትን ቀጠሮ ለመያዝ ወደ ክሊኒክ ይደውሉ። ታካሚ አድርገን የተቀበልናቸው ታካሚዎች ብቻ በተመሳሳይ ቀን ወይ በህመም ለመታከም ይችላሉ።

**መቼ መምጣት አለብኝ?**

ታካሚ ከሆኑ በኋላ እባክዎትን ወደ ቀጠሮዎ ከ15 ደቂቃ በፊት ይድረሱ። ከቀጠሮዎ በፊት የብቁነት ስራተኛ ማግኘት ከፈለጉ፣ እባክዎትን ከአስፈላጊ ወረቀቶች ጋር ከአንድ ሰዓት በፊት ይድረሱ።

**ለቀጠሮ ከዘገየህስ?**

ከ 15 ደቂቃ በላይ ከዘገዩ ላንቀበሉት ወይም በቅርብ ባለ ቀጠሮ መሰረት በማድረግ የቀጠሮዎን ጊዜ ልናሳጥረው እንችላለን።

**Inova Cares Clinic for Families ቦታዎች**

**Alexandria**

4700 King St., Suite 100  
Alexandria, VA 22302  
ስልክ: 571.665.6599  
ሰዓት: ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት

**Annandale**

7617 Little River Tpke., Suite 850  
Annandale, VA 22003  
ስልክ: 571.665.6636  
ሰዓት: ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት

**Manassas\***

8051 Sudley Rd.  
Manassas, VA 20109  
ስልክ: 571.719.4180  
ሰዓት: ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት

**Sterling\***

46440 Benedict Dr., Suite 208  
Sterling, VA 20164  
ስልክ: 571.665.6526  
ሰዓት: ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት

ሁሉም ክሊኒኮች የህዝብ ትራንስፖርት በመጠቀም ተደራሽ ናቸው።

\*አዋቂዎችንና ህፃናትን የሚያገለግል ክሊኒክ ስፍራ።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎትን [inova.org/ICCF](http://inova.org/ICCF) ይጎብኙ ወይ ወደ መረጡት ክሊኒክ አካባቢ ይደውሉ።

